

08.01.2016

### የማስተባበር ጥሪ

#### መንደርደሪያ

ባሁኑ ጊዜ በሃገራችን ለፍትህ፣ ለነጻነትና ለዴሞክራሲ የሚደረገውን ትግል አስመልክቶ፤ ተደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄ ተቃዋሚዎች ለምን ተባብረው አይታገሉም? የሚለው ነው። ጥያቄውን ያነሳው ማን ነው ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ማን ያላነሳው አለ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። እኔም አልደግመውም።

የሃገሪቱን የተወሳሰበ ሁኔታ ስናጤን፤ በመተባበር ለመታገል በቅድሚያ በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ግልጽ የሆነ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሞትና የሽረት ጥያቄ አድረጎታል። እነዚህ ሁለት ሁኔታዎችም፤ የትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዛዝ መወገድ አለበት የሚለው ባንድ ወገን፤ ከባርነት አገዛዙ መወገድ በሁለት የምትገነባው ኢትዮጵያ በሌላው ወገን ናቸው።

ቀዳሚውን የትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዛዝ መወገድ አለበት የሚለውን በተመለከተ፤ በተለያዩ አቅጣጫ ተደራጅተው ሕዝባዊ እንቢተኝነትንም ሆነ፤ ሕዝባዊ አመጽን መርጠናል ብለው በሚታገሉት በኩል ብቻ ሳይሆን፤ ባጠቃላይ ነፍስ ያወቀ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በማያሻማ መልኩ ስምምነት የደረሱበትና ጠጠሩም ሁሉ በወያኔው ላይ ያነጣጥር በሚለው መፈክር ጥላ ስር መሰባሰባቸውን እናያለን፤ በእነዚህ መልክ የሚታየው መሰባሰብ ተቃዋሚዎች ለምን አይተባበሩም ለሚለው ጥያቄ ግማሽ መልስ የሰጠ ነው ብዬ ነው የማምነው። በዚህ ላይ የምጨምረው የለኝም፤

በቀጣዩ ከባርነት አገዛዙ መወገድ በሁለት የምትገነባው ኢትዮጵያ በሚለው ላይ ግን በቀዳሚው ላይ እንደተደረሰው ሳይሆን፤ ይታያል ብዬ መመዘገብ የምትለው ነገር ቢኖር፤ ከፊሎቶ ስምምነት የደረሱበት፤ ከፊሎቶ ደግሞ ከዚያ በኋላ እንወስናለን የሚል አዝማሚያ የሚያሳዩበት ሁኔታ መኖሩን ነው። ጥያቄው ግልጽ ያለ መልስ ማግኘት ያለበት ልክ እንደመጀመሪያው ጥያቄ ሁሉ፤ ከመጀመሪያው ጥያቄ ፍጻሜ በሁለት ሳይሆን፤ ከመጀመሪያው ጥያቄ ጅምር ሂደት በፊት ነው። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ግን ጉዳዩ „ግማሹን ተላጭቶ ግማሹን ትቶ“ ስለሚሆን፤ በተለይ ደግሞ ይህ አካሄድ ጎልቶ የሚታየው ወያኔ የሰላማዊ ትግል ቋንቋ በጣም የከበደው ሆኗልና በሚገባው ቋንቋ ጭምር ማነጋገር ያሻል በማለት በህዝባዊ አመጽ (በትጥቅ ትግል) ተሰማርተናል በሚለው ተቃዋሚዎች መካከል ስለሆነ፤ የዚህ ዓይነቱም ግልጽነት የጎደለው ሁኔታ በህብረት ለመታገል የሚደረገውን ጥረት አደናቃፊ መሆኑን እንዳስምርበት ያስገድዶኛል።

ስለሆነም ይህን ሁኔታ ለመለወጥ ምን መደረግ አለበት የሚል ጥያቄ በማያዝ፤ **እነዚህን በህዝባዊ አመጽ (የትጥቅ ትግል) የተሰማሩ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ቀዳሚ ማዕከል አድርጎ** አንድ ነገር ልምክር ፈልጎአለሁ። ከሙከራዬ ቀደም ብሎ ግን ጠቃሚ ትውስታዎቼን ላንሳ፤

በፈረንጅ አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም. በኖቪምበር ወር፤ ወያኔ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረ ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ መሆኑ ነው፤ በጊዜው የወያኔው አካሄድ ያለማራቸው ከሶስት የማይበለጡ ግለሰቦች ተመካክረው ሌሎችንም አስተባብረው ሃገር ቤት የሚገኙ ተቃዋሚ ድርጅቶችን መንግስትን የጨበጠው ወያኔንም ጨምሮ፤ እንዲሁም በውጭ የሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ተገናኝተው እንዲወያዩ ያስፈልጋል በማለት በጀርመን አገር የጠሩት ጉባዔ፤ ወያኔ አሻፈረኝ ብሎ ቢቀርም፤ ወደስድስት የሚሆኑ ድርጅቶችና ሌሎችም የታወቁ ግለሰቦች ተገናኝተው እንዲወያዩ ማድረግ የተቻለውና እንዲሁም ደግሞ በዚያው ሴሚናር ላይ የተገናኙት ድርጅቶች የራሳቸውን አጭር ስብሰባ አድርገው በሃገር ቤት ተዘጋጅቶ የነበረውን የሰላምና ዕርቅ ጉባዔን ጽንሰ-ሃሳብ አመንጭተው ከተለያዩ በኋላ፤ ፓሪስ 1 የሚባለውን ጉባዔ ጠርቶ በ1993 ዓ.ም. በአዲስ አበባ እንዲደረግ የተወሰነውን የሰላምና ዕርቅ ጉባዔ እንዲሳካ ለማድረግ ሃላፊነቱን ወስዶ ከፍጻሜ ያደረሰው አንድ በዚያን ጊዜ በተወሰኑ ኢትዮጵያውያን "ሰላም ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ የምርምርና የተግባር ቡድን" (Research and Action Group for Peace in Ethiopia and Horn of Africa) በሚል ተቋቁሞ ይሰራ የነበረ የሲቭል ድርጅት ነበር።

በእነዚህ ምሳሌዎች ልንዘዝብ የቻልኩት ነገር ቢኖር ታዲያ፤ ድርጅቶችን እንዲህ ለምን አታደርጉም? ወይም እንዲህ አድርጉ ማለት ብቻ ሳይሆን፤ ይህንን ወይም ያንን እንድታደርጉ፤ ይህንና ያንን ድጋፍ እኔም አደርጋለሁ በማለትም ጭምር፤ ቢያንስ ድርጅቶችን እንዲገናኙና ተባበሩ በምንላቸው ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ጉዳይ በግለሰቦቻቸው ሆነ በስብሰባ ስብሰባዎች አማካይነት መደረግ እንደሚችል ነው። ይህንን በምልበት ጊዜ ታዲያ፤ ቀደም ሲል እንደጠቆምኩት የተለያዩ የሕብረተ-ሰብ ክፍሎች፤ ምሁሮች፤ ሽማግሌዎች፤ አርጌቶች ወጣቶች በጠቅላላው ሃገሪቱ የምትገኝበት ሁኔታ ያሳሳባቸው ዜጎች ተቃዋሚዎችን ተሰባስቦ፤ ትግላችሁን አስተባብሩ በማለት የሚያደርጉትን ተማጽኖ ምንም ዓይነት ተጽእኖ እንደማያደርግ አድርጎ ለማቅረብ እየሞከርኩ እንዳልሆነ ግንዛቤ ይያዝልኝና ጥረታቸው ምንም እንኳን ሃገሪቱ ከምትገኝበት አስከፊ ሁኔታና ከገጠማት ባላጋራ ከባድነት አንጻር ሲታይ፤ በተጨማሪም የሚታይ ነገር ማሳየት ያለው አቅም በጣም የተወሰነ ቢሆንም፤ እንደተቆርቋሪ ወገን ጉዳዩን እዳር ቆሞ በዝምታ ሳይዩ ድምጽ የማሰማቱን ተገቢነት ዝቅ አያደርገውም።

ወደተነሳሁበት ልመለስ፤ ዛሬ በሕዝባዊ አመጽ የትግል መስክ ተሰማርተዋል የሚባሉና በዜና ማሰራጨዎችም ስማቸው የሚነሳና የሚጣል ብቻ ሳይሆን፤ በአንዳንድ አካባቢም በተጨማሪም እርምጃ መውሰዳቸውም የሚነግሩላቸው በሁለት ታላላቅ ቡድን ጥላ ስር የተሰባሰቡ ቁጥራቸው ወደ 9 የሚደርሰውን ድርጅቶች ዝርዝር የያዘኩ ስለሆነና እነዚህም ድርጅቶች ወያኔን መጣል በሚለው ላይ የጋራ ስምምነት እንዳላቸው ሁሉም ባንድ ቃል የሚያረጋግጡት ሲሆን፤ ከትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዛዝ ነጻ የወጣቸው ኢትዮጵያ የሚቀጥለው ዕድል ፈንታዋ ምን ይሆናል? በሚለው ጥያቄ ላይም በጋራ መክረውና ዘክረው የሚወስኑትን እንዲነግሩን የሚያስችል የሚከተለውን እርምጃ ልምክር ብያለሁ፤

**ለተከበራችሁ ከዚህ በታች በሁለት ታላላቅ ማዕቀፍ ሥር የተሰባሰቡ ድርጅቶች**

**A. Peoples Alliance for Freedom & Democracy (PAFD)**

1. Gambela People Liberation Movement (GPLM)
2. Ogaden National Liberation Front (ONLF)
3. Oromo Liberation –front (OLF)
4. Benishangul People Liberation Movement BPLM)
5. Sidama National Liberation Front (SNLF)

**B. United Movement for Salvation of Ethiopia through Democracy**

1. Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF)
2. Tigray People’s Democratic Movement (TPDM)
3. Amhara Democratic Forces Movement ADFM)
4. Patriotic Ginbot 7 Movement for Unity and Democracy (PG7)

**አመራሮች፤**

ከፍ ብዬ ያቀረብኩትን መንገድ ለመጠቀም ተመልክታችሁ፤ በመንገድ ላይ ውስጥ አጽንኦት ሰጥቼ ያነሳሁትን ጥያቄ አጠናቅቃለሁ፤ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተገናኝታችሁ ለመወያየትና የምትደርሱበትን ጸሐዳ ያለው ውሳኔ እንታገልግላለን ለምትሉት ሕዝብ እንደታሰታውቁ የሚያስችላችሁን ሁኔታ አቅማን ከአቅማችሁ ጋር በማቀናጀት ለማመቻቸት ያለኝን ወገናዊ ፈቃድና ዝግጁነት እያረጋገጥሁ፤ „የዓመት ጉዞ በአንድ እርምጃ ይጀመራል“ እንደሚባለው፤ ይህ እኔ ያቀረብኩት ሃሳብ ቀደም ሲል በተመሳሳይ መንገድ ያልተጀመረ ከሆነና ቢደረግ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካመናችሁበት፤ ይህንኑ በመግለጽ፤

አንደኛ/ ግንኙነት ልናደርግ የምንችልበትን አድራሻችሁን

ሁለተኛ/ ጉዳዩን ከኔ ጋር በመገናኘት የሚከታተል ሃላፊ ሰው እንድትሰጡኝ በትህትና እጠይቀለሁ።

ከወዳጅነት ሰላምታ ጋር



ጣሰው አሰፋ

የጠበቀ አደራ!

**ሃሳቤን ተስማማችሁበትም አልተስማማችሁበትም የሆነውን መልሳችሁን እንዳትነፍጉኝ!**